



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
 የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት
 Federal Democratic Republic of Ethiopia
 OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ጥር 25 ቀን 2011
 አዲስ አበባ
 መግለጫ

62ኛ መደበኛ የካቢኔ ውሳኔዎች

የሚኒስትሮች ምክርቤት ጥር 25 ቀን 2011 ባካሄደው 62ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል።

1. ምክርቤቱ በቅድሚያ የተወያየው የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነትን ለማጽደቅ በቀረበ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የሀገራችን የውጭ ጉዳይና የአገራዊ ደህንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲሁም ፈጣንና ህዝቡን በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ልማት ፣ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር እውን ለማድረግ የሚካሄደው ርብርብ በአካባቢያችንና በአለም ደረጃ ከሚታየው ሁኔታ ተነጥሎ ተግባራዊ ሊሆን አይችልም። በመሆኑም ሀገራችን በአህጉራዊ የንግድ ትስስር ውስጥ የምታደርገው ተሳትፎ አስተማማኝና ከአድሎ ነፃ የሆነ የገበያ እድል ለመፍጠር፣ የንግድ ስርአቶችን ለማቀላጠፍና የንግድ ስርአት ላይ የሚከሰቱ አለመግባባቶችን በሀገራት መካከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ላይ ተጽዕኖ በማይፈጥርና ዘላቂነት ባለው መንገድ ለመፍታት የሚያስችል የአፍሪካ አህጉር ነጻ የንግድ ቀጠና ስምምነት ማጽደቁ ረቂቅ አዋጅ በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክርቤት ውሳኔ ቀርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።
2. ምክርቤቱ ቀጥሎ የተወያየው በክፍተኛ ትምህርት ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የክፍተኛ ትምህርት ተቋማት ክፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተማሪዎችን ከመቀበልና ከማስመረቅ ባለፈ ከጥራትና ብቃት እንዲሁም ሀገሪቱ ቅድሚያ በምትሰጠው ዘርፍ በቂና ብቁ የሰው ሃይል በማፍራት በኩል ውስንነቶች ያሉ በመሆኑና የክፍተኛ ትምህርት ተቋማት ህግና ስርአትን ተከትለው ተልዕኳቸውን በስኬት በመወጣት መንግስትና ህዝብ የሚጠብቅባቸውን ውጤት ማስገኘት እንዳይችሉ ዘርፉን የሚመራው ህግ የነበረው የይዘት ክፍተትና ይህም ያስከተለው የአፈጻጸም ጉድለት አንዱ የዘርፉ ችግር ሆኖ በመገኘቱ እንዲሁም

የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመማር ማስተማር፣ ጥናትና ምርምር እና የማህበረሰብ አገልግሎት አሰጣጥ ስርአት ከሀገራችን ዕድገትና ተቋማቱ ሊኖራቸው ከሚገባ ቁመና ጋር የተጣጣመ ለማድረግና በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ለማስቻል በእውቀት፣ በክህሎት እና በስነ ምግባር የዳበሩ ብቁ ዜጎች ማፍራት፣ በህግና ስርአት ማዕቀፍ ውስጥ ተጠያቂነትንና ሃላፊነትን ባረጋገጠ መልኩ ተቋማዊ እና አካዳሚክ ነጻነታቸው ተጠብቆ ተልዕኳቸውን መወጣት እንዲችሉ ለማድረግ ነባሩን ህግ በማሻሻል አዲስ ህግ ማውጣት በማስፈለጉ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የከፍተኛ ትምህርት ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክርቤት ውሳኔ አቅርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማክል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።

3. ሌላው ምክርቤቱ የተወያየው የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን በገንዘብ መደገፍን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው። የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን በገንዘብ መደገፍ አለም አቀፍ የደህንነት ስጋት በመሆኑ ሁሉም አገራት ይህን ለመከላከል፣ ለመግታት እና ለመቆጣጠር በሚደረጉ ሌላዊ የትብብር ማዕቀፎች በጋራ እና በትብብር እንዲሰሩ በማስገደዱ እና ኢትዮጵያም የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን ከመከላከልና ከመቆጣጠር ጋር ተዛማጅነት ያላቸው የተለያዩ አለም አቀፍ ስምምነቶችን ያጸደቀች በመሆኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ሊካሄዱ ወይም ሊያልፉ የሚችሉ የጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ብዜትን የሚደግፉ ማናቸውንም ተግባራት መከላከልና መቆጣጠር አስፈላጊ በመሆኑ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክርቤት ውሳኔ አቅርቧል። ምክር ቤቱም በረቂቅ አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ማሻሻያዎችን በማክል ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።

4. በመጨረሻ ምክርቤቱ የተወያየው በኢ.ፌ.ዲ.ሪ. መንግስት እና በጅቡቲ መንግስት መካከል የተደረገውን የንግድ ስምምነት ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲሆን ስምምነቱ ለአገራችን የሚያስገኘውን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ምክርቤቱ ረቂቅ አዋጁ ተቀብሎ ይጸድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክርቤት እንዲተላለፍ ወስኗል።

//